

SNAP ቅነሳዎች

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት አፍ ሂደት ሰርቪስስ

የተጨማሪ የምግብ እርዳታ ፕሮግራም (ሳፕሊመንታል ኑትሪሽን አሲስታንስ ፕሮግራም) (ስናፕ) የእርስዎን ወርሃዊ ጥቅማጥቅም ሊጨምሩ የሚችሉ ብዙ ቅነሳዎችን ያቀርባል።

ቅነሳዎች የእርስዎን የSNAP ጥቅማጥቅም ለማስለት ጥቅም ላይ ከሚውለው ገቢዎ ላይ ሊቀነሱ የሚችሉ ወርሃዊ ወጪዎች ናቸው። ቅነሳን በመጠየቅ ገቢዎን ዝቅ ማድረግ ወርሃዊ የSNAP ጥቅማጥቅምዎን ለመጨመር ይረዳል።

አውቶማቲክ የSNAP ቅነሳዎች
እነዚህ የሚከተሉት ተቀናሾች በእርስዎ ጉዳይ ላይ ወዲያውኑ ይተገበራሉ

መደበኛ ቅነሳ
ለሁሉም የSNAP ቤተሰቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ። መደበኛው ተቀናሽ ከ 1 እስከ 4 ግለሰቦች ላሏቸው ቤተሰቦች \$193፣ 5 ግለሰቦች ላሏቸው ቤተሰቦች \$225፣ እና 6 ወይም ከዚያ በላይ ግለሰቦች ላሏቸው ቤተሰቦች \$258 ነው።

የተገኘው የገቢ ቅነሳ
ከስራ ወይም ከግል ስራ የተገኘ ገቢ ላላቸው የSNAP ቤተሰቦች ተፈጻሚ ይሆናል። ቅናሹ ከጠቅላላ የጅምላ ገቢ 20% ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ፣ \$1,500 ጠቅላላ የጅምላ ወርሃዊ መጠን ካገኙ ቅነሳው ከ \$300 ጋር እኩል ነው።

የተጠየቁ የSNAP ቅነሳዎች ማስረጃ በማቅረብ የሚከተሉትን ቅነሳዎች ማቅረብ አለብዎት	እንዴት መጠየቅ ይቻላል
<p>የጥገኛ እንክብካቤ ቅነሳ</p> <ul style="list-style-type: none"> ስራ ይሰራሉ፣ ስራ እየፈለጉ ነው፣ ወይም በትምህርት ወይም በስልጠና ፕሮግራሞችን እየተሳተፉ ነው? ልጅ እንክብካቤ ወይም አብረዎት ለሚኖር አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው እንክብካቤ ይከፍላሉ? <p>ለሁለቱም ጥያቄዎች መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ የእንክብካቤ ወጪን እንደ ቅነሳ መጠየቅ ይችላሉ።</p>	<p>ምን ያህል እንደሚከፍሉ የሚያረጋግጡ የደረሰኞች፣ የሂሳብ ደረሰኞች ወይም የሌሎች ሰነዶች ቅጂዎችን እና በስራ (የክፍያ ወረቀቶች)፣ የስራ ፍለጋ፣ ወይም የትምህርት/ስልጠና ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍዎን ማረጋገጫዎችን ያቅርቡ</p>
<p>የልጅ ድጋፍ ቅነሳ</p> <ul style="list-style-type: none"> ከእርስዎ ጋር ለማይኖር ልጅ የልጅ ድጋፍ የመክፈል ግዴታ አለብዎት? <p>መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ የሚከፍሉትን ወርሃዊ ድጋፍ እንደ ቅነሳ መጠየቅ ይችላሉ።</p>	<p>በየወሩ ምን ያህል እንደሚከፍሉ የሚያረጋግጡ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቅጂ ወይም ሰነዶች ያቅርቡ</p>
<p>የመጠለያ ቅነሳ</p> <ul style="list-style-type: none"> የኪራይ ቤት፣ የንብረት ማስያዣ፣ የንብረት ግብሮች፣ እና/ወይም የቤት ባለቤት የመድህን ዋስትና ይከፍላሉ? <p>መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ እነዚህን ወጪዎች መጠየቅ ይችላሉ እና የመጠለያ ቅነሳ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።</p>	<p>የወቅቱን የኪራይ ስምምነት፣ የንብረት ማስያዣ መግለጫ፣ የግብሮች፣ እና/ወይም የመድህን ዋስትና ቅጂዎችን ያቅርቡ።</p>
<p>ለአረጋውያን እና ለአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች የህክምና ወጪ ቅነሳ</p> <ul style="list-style-type: none"> ከ59 አመት በላይ ወይም አካል ጉዳተኛ ነዎት? በመድህን ዋስትና ወይም በሌላ ሰው የማይሸፈን የህክምና ወጪዎችን በእያንዳንዱ ወር ከ \$35 በላይ ይከፍላሉ? <p>ለሁለቱም ጥያቄዎች መልስዎ “አዎ” ከሆነ፣ እነዚህን ወጪዎች እንደ ቅነሳ መጠየቅ ይችላሉ።</p>	<p>በቤትዎ ውስጥ ላሉ አዛውንቶች እና የአካል ጉዳተኞች ወርሃዊ የህክምና ወጪዎች ደረሰኝ ቅጂዎችን ያቅርቡ</p>

ከላይ ያለውን ቅነሳ ለመጠየቅ፣ ሪፖርት ያድርጉት እና የወርሃዊ ወጪዎችዎን ማረጋገጫ ያቅርቡ። ማረጋገጫ የቅርብ ጊዜ ደረሰኞችዎ፣ የሂሳብ ደረሰኞች፣ የኪራይ/የንብረት ማስያዣ መግለጫዎችዎ፣ ወይም በየወሩ ወጪ(ዎቹን) መክፈልዎን የሚያረጋግጡ የሌሎች ሰነዶች ቅጂዎች ናቸው። እንደ ለውጥ ወይም በሚቀጥለው አጋማሽ የማረጋገጫ ሰነድ፣ ጊዜያዊ ግንኙነት፣ ወይም ዳግም ማረጋገጫ ሰነድ ሪፖርት ያድርጉ እና ማረጋገጫ ያቅርቡ።

SNAP ቅጥሶች
የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት አፍ ሂደት ሰርቪስስ

በዲስትሪክት መመሪያ

አንላይን

districtdirect.dc.gov



በአካል

Anacostia (አናኮስቲያ)

2100 Marthin Luther King Jr. Ave. SE, Suite 300

Congress Heights (ኮንግራስ ሄይትስ)

4049 South Capitol Street. SW

H Street

645 H Street, NE

Taylor Street

1207 Taylor St., NW

ደብዳቤ

የዲ.ሲ. ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ

የጉዳይ መዝገብ መቆጣጠሪያ ክፍል

P.O. Box 91560

Washington, DC 20090



ተጨማሪ መረጃ

የመጠለያ ቅጥስ

ይህ ቅጥስ የሚሰጠው ወርሃዊ ጠቅላላ የመጠለያ ወጪዎችዎ ከሌሎች ሁሉም ቅጥሶች በኋላ ከወርሃዊ ገቢዎ ከግማሽ በላይ ከሆነ ብቻ ነው። እድሜዎ ከ59 በላይ ካልሆነ ወይም አካል ጉዳተኛ ካልሆኑ በስተቀር ማግኘት የሚችሉት ከፍተኛው ወርሃዊ የመጠለያ ቅጥስ \$624 ነው። ጠቅላላ የመጠለያ ወጪዎችዎ ለቤት ኪራይ፣ ለንብረት ማስያዣ፣ ለመድሀን ዋስትና፣ እና/ወይም ለንብረት ግብር እና ለፍጆታ ወጪዎችዎ ከተቀማጭ ሂሳብ \$345 ጋር እኩል ናቸው።

ለአረጋውያን እና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች የህክምና ወጪ ቅጥስ

አረጋዊ (እድሜዎ60+) ከሆኑ ወይም አካል ጉዳተኛ ካሉብዎ፣ ከህክምና ጋር የተያያዙ ጠቅላላ ወጪዎችዎ በእያንዳንዱ ወር ከ\$35 በላይ ከሆነ በ Medicaid/የጤና መድሀን ዋስትና ያልተሸፈኑ ወይም ያልተወራረዱ ከህክምና ጋር የተያያዙ ወጪዎችን መጠየቅ ይችላሉ። ከህክምና ጋር የተያያዙ ወጪዎች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

- ✓ ፕሪሚየሞች፣ ተቀናሾች እና የጋራ ክፍያዎች (Medicareን ጨምሮ)
- ✓ የታዘዙ መድሃኒቶች
- ✓ ከሃኪሞች፣ ክሊኒኮች፣ ሆስፒታሎች፣ ቤተሙከራዎች ወይም ሌሎች ተቋሞች የህክምና አገልግሎቶች
- ✓ የሚያስፈልግዎት የጥበቃ ወይም የጠባቂ እንክብካቤ አገልግሎቶች (ተንከባካቢው ዘመድ ቢሆንም እንኳን)
- ✓ የጥርስ እንክብካቤ፣ ሰው ሰራሽ ጥርሶች፣ የጥርስ ማጣበቂያዎች
- ✓



SNAP ቅነሳዎች

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የዲፖርትመንት አፍ ሂደት ሰርቪስስ

- ✓ የአይን መነጽሮች፣ የአይን ሌንሶች/የአይን ሌንስ ማስለቀቂያ፣ የመስሚያ መርጃ መሳሪያዎች፣ ባትሪዎች፣ ለመስማት ወይም ማየት ለተሳናቸው የመገናኛ መሳሪያዎች
- ✓ ከኪሱ የሚከፈል የመኪና ማቆምያ እና የመንገድ ክፍያዎች፣ ወይም የህክምና ቀጠሮዎችን ለማግኘት የታክሲ፣ የጭነት መኪና፣ ወይም የህዝብ ማመላለሻ ወርሃዊ ወጪ
- ✓ በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የታዘዙ ወይም የተመሰከሩ ማናቸውም ሌሎች ያልተወራረዱ የህክምና ወጪዎች

ያልተወራረዱ የህክምና ወጪዎችን ለመጠየቅ፣ በጣም የቅርብ ለሆነው ወር የወጪዎችዎን መጠን ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት።

ከፍተኛ የSNAP ጥቅማጥቅሞች

ቅነሳዎች ወርሃዊ የSNAP ጥቅማጥቅሞችን ለመጨመር ሊረዱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ወርሃዊ የSNAP ጥቅማጥቅሞችዎ ከከፍተኛው የጥቅማጥቅም መጠን መብለጥ አይችልም። ከፍተኛው የጥቅማጥቅም መጠን ከእርስዎ ጋር በሚኖሩት ሰዎች ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው (“የቤተሰብ መጠን” ተብሎ ይጠራል)።

የቤተሰብ ብዛት	ከፍተኛው ጥቅማጥቅም	የቤተሰብ ብዛት	ከፍተኛው ጥቅማጥቅም
1	\$281	5	\$1,116
2	\$516	6	\$1,339
3	\$740	7	\$1,480
4	\$939	8	\$1,691

የቤተሰብ ብዛት ከ8 ሰዎች በላይ ከሆነ፣ በአንድ ሰው \$211 ይጨምሩ። ከፍተኛው ጥቅማጥቅም በአክቶበር 1 ይቀየራል።